

# አሮሞ ፓለቲካና የደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እጣ ፋንታ

## በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተ ልብ ወለድ

### ክፍል ፯. ፬ የትም ወድቆ መቅረት፣ ካለፈው የቀጠለ

ውድ አባቴ ልጅ ሆነን ስለክፍ ስራና ሰሪ ያስተማርከብን መንገድ ልዩ ነበር። “ልጅ ሆይ በክፍ ሰዎች አትቅኝ ከእነሱ ጋርም መሆንን አትውደጅ” ቅዱስ መጠሪያ የሚያዘው እንደዚህ ብሎ ነው። አያልክ ክፍና ደጉን አንድንላይ ያስተማርከን የመፀህፍ ቅዱስ ቃል የህይወቴ መመሪያ ሆኖ መልካምነትን አብዝቶ እንደወደውና እንደኖርበት ረድቶኛል።

አሁን በአገራችን የሚነፍሰው የክፋት ነፋስ ግን ግለሰባዊ ሳይሆን ድርጅታዊ መዋቅር ያለውና የኢትዮጵያ አገራችንን ሙሉ ስልጣን የተቆጣጠረው ክፍ ኃይል የነዛው የጥፋት፣ የጭቃኔና የእልቀት ነፋስ ስለሆነ አሳሳቢ ነው። ይህ የሸፍጥና የክፋት ስራ የብዙ ሰው ቤት አንኳኩቶ ብዙዎችን ደም አያስለቀስ ነው።

አስተዋዩ ውድ አባቴ የቀድሞው የኢህአዴግ የደህንነት ሰራተኛ ኮሎኔል አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ አቶ ኃይለማሪያም ደሳለኝን ተክቶ ሲመጣ ያልከውን አስታውሳለሁ። አብይ አህመድ በመጀመሪያ የስልጣን ዘመን ንግግሩ ጀምሮ ሆነ ለልጅ አናቴ ሰባተኛው ንጉስ አንተ ትሆናህ ስላለችኝ ንጉስ አንደምሆን እርግጠኛ ነበርኩ” አያለ ደጋግሞ ሲያወራ ሰው ሁሉ ያጨበጭበለታል አንጅ፣ እንዴት? ብሎ የጠየቀ ሰው እኔን ጨምሮ ብዙ አልነበረም። አንተ ግን “ንጉስ” የሚለው ቃል ወይም “ንጉስ ነኝ” ማለቱ እንደሆነ የሚመስለውን አነጋገር አግባብ ያልሆነ፤ ኢትዮጵያን ሊያስተዳድር የተሾመ ትልቅ ባለስልጣን ሊሳሳት የማይገባው ኃላፊነት የጎደለው ንግግር እንደሆነ ቆጥረኸው ነበር።

በአንተ አገላለፅ “ጠቅላይ ሚኒስትር” በመሆንና “ንጉስ” በመሆን መካከል ያለውን ልዩነት በመግለፅ “ዱባና ቅል አበቃቀሉ እየቅል” ብለህ ተርተህ፤ ንጉስ ነኝ ያለ ዘላለማዊ ገዥ፣ ለትውልድ የሚተላለፍ ስልጣን ያለኝ ነኝ የሚል፤ ማንም አያነቃንቀኝም የማለት አይነት እንደሆነ፤ ለማስረዳት እንደሞከርክ አስታውሳለሁ። እኛ ያኔ በደንብ አልገባንም እንጅ እንደአንተ አባባል የዶ/ር አብይ ንግግር ትክክል የሚሆነው የሀገር መሪ ትሆናለህ ተብያለሁ ቢል ነበር ያልከው እንደልማዴ ዘግይቶም ብሆን ገብቶኛል።

አሁን አብይ አህመድ የሚመራው አገዛዝ ከመጣ ወዲህ በጣም አደገኛና አስቃቂ እልቀት እያስተናገድን ነው። ራሱን እንደንጉስ የሚያየው አብይ ትኩረቱን በአሽብራቂ ነገሮች ላይ ያደርጋል። የሰው ህይወት በጅምላ በሚጨፈጨፍበት አገር፤ በአንበጣ ምክንያት ገበሬ ሲራብ አሁንም እሱ የሚያወራው ስለሙሽራ መናፈሻ ነው። ከሁሉም የሚያሳዝነው እንደአገር መሪ አስቃቂው እልቂት እንዳልተፈጠረ አድብስብሶ ማለፉና ግጭት እያስመሰለ ማቃለሉ ነው።

አባባ አምላክ ስላልፈቀደ እኔ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ የሆንኩት በአሮሙማ ናፋቂዎች ጊዜ በመሆኑ ነው እንጅ እኔም እንደሰዎቹ ትምህርቴን ጨርሽ ዲግሪየን ይዠገ አኮራችሁ ነበር። ሆኖቱ ቀርቶብሽ በወጉ በኮነሽሽ” እንዳትለኝ እንጅ ብመረቅ ኑሮ ዲግሪው የእኔ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ የሚሆነው የእናንተም ጭምር ነበር። አሁን ግን ሁሉንም ትቸው የጨለማ ህይወት እየገፋሁ ዛሬ ስለሚታረዱት ንፁህን ስጨነቅና ስጠብብ “የራሷ አሮባት የሰው ታማሰላለች ይሆናል” ብዩ አላስብም። ምክንያቱም እነሱም ስለባ ሆነው በማያውቁት ነገር የሚታረዱት እንደእኔው የሚከላከልላቸው መንግስት የሌላቸው

ምስኪን አማራ፣ አርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታይና በኢትዮጵያዊነታቸው የማይደራደሩት ወገኖቻቸው በመሆናቸው ነውና ነው።

በዘረኞቹ ቅስቀሳ ብሔርን ትኩረት ያደረገ ጭምጨፋ ዛሬም በመላው ኢትዮጵያ እንደቀጠለ ነው። የአሮምያው ጋብ ሲል የጉራፈርዳው ጭፍጨፋ ቀጥሏል። በጉራፋርዳ አንድ ወንድም የሞተበት ሰው ቃለመጠይቅ ሲደረግለት እንደሰማሁት በቴፒ ብቻ 84 አማራ በጅምላ ታርዶ አስከሬኑ በወቅቱ ሳይነሳ የትም ወድቆ ቀርቷል። ለሰሙ መንግስት ተብየው ያለው የሚኒስቴር ጋጋታና የሴት ባለስልጣናት ቁጥር በርከት ያለ ነው። የሰላም ሚንስትርም ውሀ ቀጠነ ብላ ስታለቅስ እንዳልነበር ስለሚታረደው ህዝብ ምንም ስትል አትሰማም። እነሱ የሚሰሩት የቻሉትን ያህል ገለው፣ አፈናቅለውና አደህይተው እኛን አገር አልባ ለማድረግ ነው። አባባ አሁን በዚህ ሰዓት መሪ አለን ብሎ ማሰብ ሞኝነት ይመስለኛል። መንግስት ሞትን የማይታደግ ከሆነ እንደመንግስት መቁጠር ከሞኝነት ላይቸ አላየውም።

የትም ወድቆ መቅረት፣ ይቀጥላል።

ዘውዲቱ የማነ

2020-10-23